

ጽንፈኝነት ወይንስ የወያኔ ሰርገብነት በለንደን

መንግስቱ ሙሴ
10/27/2016

ለወራት የኦሮሞ ወጣቶች ትግል ለብቻው እንደተጓዘ እናስታውሳለን። ያኔም ሆነ ዛሬ የትግሉ ግንባር ቀደም ፈር ቀዳጁ የአገራችን እርዳታ ከተማ ወጣቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምታን መርጠው ስናይ ትግስት አስጨራሽ ነበር አሁንም ነው። አዲስ አበባ ዋና ከተማ ብቻ ሳትሆን ከዘመን ዘመን የመልካም ዘመን አብሳሪ። የክፉ ቀን ገፈታ ቀማሽ። የትግል ፈር ቀዳጅ እና የመስዋ'እትነት ግንባር ቀደም ነበረች። እራስ ተፈሪ መኮነንን በእያሱ አባጤና ቦታ ለማስቀመጥ የተደረገው ግብ ግብ ጅምርውም ማጠቃለያውም አዲስ አበባ ነበር። ጠላት አገራችንን ወር በወራት ውስጥ ለማስለቀቅ አርበኞቻችን አዲስ አበባን ከበው የከሸፈ ግን የአይበገሬ ደውል የተነገረባት አዲስ አበባ ነበረች።

ብጹአ ወቅዱስ አቡነ ጳጳሮስ ተይዘው ለጠላት ሕዝብ እንዳይገዛ የገዙባት መሬትም አዲስ አበባ ናት። ብጹአነታቸው የመጨረሻ የሞትን ጽዋ የተቀበሉትም እዚያው መናገሻችን ከተማ ነበር። የየካቲት 12 ቀን 1929 ዓም የሁለቱ ወጣቶች አመጽ እና ተከትሎ የተካሂደው ፍጅትም በአዲስ አበባ ነው። ከዚያም በኋላ አያሌ ኩነቶች የታዩባት፣ የየካቲት 21 ቀን 1966 ዘውዳዊ መንግስት ማብቂያ ደወል የጮኸባት ከተማችን ለአለፉት ሁለት አመታት የአካባቢ እና ኩታ ገጠም ወጣት ታጋዮች ሲረግፉ ሰማሁ አየሁ ባለማለቷ የከተማዋን ታሪክ የሚያውቁትን ሳያስገርም አልቀረም።

አዎ አዲስ አበባ መዲናችን፣ የአንድነታችንም ኮከብ ናት። ጎንደር፣ ደብረማርቆስ እና ባሕርዳር ወጣቶች ቢቃን አንገዛም ብለው የሕወሀትን እና የዘረኛዋን ስርአት ሲያወግዙ። ሰንደቃላማ ሲቀይሩ። ደማቸው በየመንገዱ ሲፈስ አዲስ አበባ የሰማች ወይንም ያዳመጠች አትመስልም።

ምክንያቶቹ

አዲስ አበባ የአንድነታችን ቀንዲል ናት። ለዘመናት ለውጥ እና መረጋጋት በዚህች ከተማ የሚከወን ስራ ነው። ከሁሉም በአለፈው ወር እንኳን ንቅናቄው ከጫፍ ደርሶ አዲስ አበባ የገፈተረችው እስኪመስል ተመልሷል። ሰበታ፣ ደብረዘይት፣ አንቦ ሱሉልታ ዙሪያ ገቡን አመጹ እስከ ዛሬዋ ቀን ይታያል። ይህን ሁሉ ሁከት፣ የህዝብ ጩኸት እና የትግል አውድማ ያለነገር አልሸሸችውም። ትግሉ ሁነኛ አስተባባሪ፣ ያም ባይሆን ውክልና ወሳጅ የተባበረ እና ኢትዮጵያን ዳግም የሚያዳልጥ ጎዳና የማያስገባ ሀላፊነት ወሳጅ ይፈልጋል። በጠላት ጎራ በአንድ ቆመው የሕዝብ ህይወት እየቀሰፉ ባሉበት በዚህች ወቅት መሪ የለሽ የሚመስል ግን ቁርጠኛ ትግል እየተካሄደ ነው።

የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች እስኪያስገምታቸው አንድ ሆኖ በአንድ ለመቆም ድፍረት እንዳሳቸው ያወቁት ሕወሐት አጋጣሚውን እየተጠቀሙ ከመጣባት ማእበል ለመውጣት ብቅ ጥልቅ ስትል እናያለን። የለንደን የኦሮሞ ኮንፍረንስ በሰሞኑ ትግሉን በየአቅጣጫው እየመራን ነው ያሉን የኦሮሞ ድርጅቶች የት ገቡ? እንዴት በአንድ ጀንበር አፒዴኦ ወይንም በትክክለኛ ሰሚ ሕወሐት ለንደን ላይ የሰብስባ አጀንዳ አሲያዘች? በአዳራሹ የሞሉት ሰዎች በእርግጥም የኢትዮጵያን መፍረስ ደግፈው ነው ያንን ያህል ጭብጨባ ያደረጉ ወይንስ ስሜታዊ ሁካታ ነው?

የህን ዜና የሰማ ዜጋ በተለይም ለዚህ ትግል መሳካት ከፍ እና ዝቅ ሲል የኖረ ሁሉ ግራ እስኪጋባው ያስደነገጠ መሆኑን መደበቅ አይቻልም። ለአመታት የኦሮሞ ትግል የመብት ጥያቄ ሲሉን የኖሩት ግለሰቦች እና ቡድኖች የት ጠፉ ወያኔ መድረካቸውን ቀምቶ አጀንዳ ሲከውን? ነው አነግ በአላማ ያስፈረው እና ለአርባ አመታት ሳይሰረዝ ሳይደለዝ የቆየው አጀንዳ ዳር ደርሷል ብሎ አመኖ ነው? ይህ ከሆነ በእርግጥ ባዶ ድርጅት ነው ብል እንደሰድብ አይቆጠርብኝም። ሌላው ቢቀር ሕዝባችን በአገር ውስጥ ተባብሮ። በአንድ ድምጽ ይህ ዘረኛ አንባ ጎን ይወገድ በሚልበት ሰአት። 700 የኦሮሞ ወጣቶች ደም በፈሰሰበት ወር ሳይደፍን።

ጠላት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ አገሪቱን በወታደራዊ ሀይል በሚገዛበት ሁኔታ ላይ እያለን። ጀሮ ያልሰጡን ምእራባውያን ያሳደረባቸውን ስጋት እየገለጹ ባለበት ሁኔታ በኦሮሞ ስም በተጠራ ስብሰባ ይህን የሚካሄደውን ትግል ገዳይ እና

ስልጣኔን አልሰጥም ብሎ በመንፈራገጥ ላይ ያለውን አንባ ገንን የሚያግዝ ስብሰባ ስናይ መገረም ሲያንስ ሆኗል።

የአዲስ አበባ የጸጥታ ድባብ ምን መሆኑን ለመረዳት ብዙ መጓዝ አላስፈለገም። በእርግጥም ተቃዋሚ ነን ብሎ የየግል ጎጂውን ቀልሶ የተቀመጠው ከአገር ውስጥ ሰላም ታጋይ እስከ የውጭ የተገፉት ጭምር ለዚህ ህዝብ የተባበረ ድጋፍ በአንድ አፍ፣ በአንድ እጅ በአንድ አላማ መቆም አለመቻል ገና ይህ አይደለም ሌላም ከዚህ የከፋ እንዳይከተል ያስጋናል።

የተጀመረ እና ብዙ ድል ያስመዘገበ ትግል አንድ ነገር ቢደርስበት ውርድ ከራሴ ይላል ዜጋው። የኦሮሞ ጽንፈኛ ወይንም የወያኔ ሰርጎ ገብ ምንም በሉት ለንደን የታየው ጸረ ሕዝብ ድርጊት ለትግሉ ሳይሆን ለሕወሓት ፍቱን መድሀኒት ነው። ሕወሓት ለአዲስ አበባ ሕዝብ ቀን ከሌት የምትነግረው ይህንኑ ለንደን ላይ የተባለውን ሰይጣናዊ የደንቆሮ አነጋገርን ነው።

አነጋገር ያልሁት ኢትዮጵያ በብዙ የኦሮሞ ልጆች ደም ተዋጸአ የመጣባትን ሁሉ መከታ በነጻነት የኖረች ወደፊትም የምትኖር አገር ናት። እንደ ዶክተር ዜሮው አይነቶች ባንዳ ወይንም ደንቆሮ ምሁራን ሊያፈርሷት አይቻላቸውም። ይህችን አገር የጠላ ስለዚህች አገር መናገር አይገባውም። በእርግጥ ወያኔን ማገዝ። በመውደቅ ላይ ካለው ጎን መሰለፍ ምርጫ ነው። እነዚያ በጭብጫባ እና በእልልታ ያጀቡት ሁሉ ተሰባስበው ከወያኔ ጎን ቢቆሙም የወያኔን ውድቀት ሊያስቀይሩ አይቻላቸውም። ኢትዮጵያ አትፈርስም።

ወያኔያዊ የሕልም ቅዠት ብለንዋል። ግን አንድ ነገር አለ። በየእግራዊ ጣቢያ ቀርቦ ከመደስኮር ይህን ታላቅ ህዝብ እንወክላለን የሚል መጀመሪያ ሰማእትነትን ማክበር ይጠበቅባቸዋል። ቀጥሎም በእነርሱ ስም የተነገረውን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ድንፋታ ማንነቱን ማሳወቅ ያስፈልጋል። ቀን ከትግሉ ጎራ፣ ሌሊት ከወያኔ በመሆን ሕብን በማታለል መቀጠል ይቁም።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!
መንግሥቱ ሙሴ

<http://www.ethiopianorama.com>